

ቁጥር OFA/GF-04.23/4/11
ቀን 26/05/2012

ለክቡር አቶ ጫላ ለማ.

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ

የወራሪ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ


አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፣ የወራሪ ዩኒቨርሲቲ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት

ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 13 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን፡፡

ከሰላምታ ጋር


መስረት ዳምቤ
የአዲት ዘርፍ ም/ዋና አዲተር

ግልባጭ፡-

ለወራሪ ዩኒቨርሲቲ

(17 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና

11 ገጽ የሂሳብ ሪፖርትቶች)

ወራሪ፤

ለክቡር አቶ ጫላ ለማ

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ

አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፣ የወራሴ ዩኒቨርሲቲ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት

ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 13 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን።

ከሰላምታ ጋር



መሰረት ዳምጼ

የአዲት ዘርፍ ም/ጥና አዲተር

ግልባጭ፣

ለወራሴ ዩኒቨርሲቲ

(17 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና

11 ገጽ የሂሳብ ሪፖርቶች)

ወራሴ፣

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የወራሪ ዩኒቨርሲቲ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የወራሪ ዩኒቨርሲቲ የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።



የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፣ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና ሪፖርቶችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፣
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፣
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።



ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የኢቨርሲቲው ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች፣ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የወራሴ የኢቨርሲቲ የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።


- የገቢ /የዕርዳታ/ የብድር ሂሳብ ሪፖርት፣
- የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- የተሰብሰበ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣
- የሂሳብ ሚዛን መከራ፣

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፣

የኢቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፣ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፣ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፣

የወጪ ሂሳብ፣

1. በጨረታ መገዛት ሲገባው የግዥ መመሪያው ከሚፈቅደው በላይ በብር 1,297,364.47 በተለያዩ ቀናት በዋጋ ማወዳደሪያ ግዥ በመፈፀም ተመዝግቦ ሪፖርት የተደረገ በመሆኑ ቁጠባን የአፈፃፀም ብቃትንና ውጤታማነትን ማረጋገጥ አልተቻለም።
2. በ2010 በጀት ዓመት ለተገኘ አገልግሎት ብር 213,609.00 በ2011 በጀት ዓመት በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል። በዚህ ምክንያት የሒሳብ ሪፖርቱ ላይ የተመለከተው ትክክለኛውን የበጀት ዓመቱን ወጪዎች እንዳያመለክት አድርጓል።
3. ለተከታታይ ትምህርት ከውስጥ ገቢ መክፈል ሲገባው ከመደበኛ በጀት ብር 76,150.00 ክፍያ የተፈፀመና ለመደበኛ ሂሳብ ተመላሽ ያልተደረገ በመሆኑ የውስጥ ገቢ ሂሳብ



የወጪ ሪፖርት ዝቅ እንዲል እና የመደበኛው በጀት ደግሞ ከፍ እንዲል ተደርጎ በሪፖርት እንዲታይ ተደርጓል።

4. ለ2011 በጀት ዓመት የሚውል የመኪና ኪራይ አገልግሎት አሸናፊ ከሆኑት ከተለያዩ ድርጅቶች የአገልግሎት ግዥ በአጠቃላይ ብር 886,176.00 ክፍያ ሲፈፅም ከወጪ ሰነዱ ጋር የገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ ሳይቀርብ ክፍያ ተፈጽሞ ተገኝቷል። በመሆኑም የወጪ ሂሳብን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ካለማስቻሉም በተጨማሪ የመንግሥት ገንዘብ አላግባብ ወጪ እንዲሆን አድርጓል።
5. 2010 በጀት ዓመት በብር 1,071,068.45 ዕቃዎች ተገዝተው ገቢ የተደረጉና የተሟላ ማስረጃ ቀርቦ ክፍያው በ2010 በመፈፀሙ በወጪ መያዝ ሲገባው፤ በ2010 በጀት ዓመት አላግባብ በተሰብሰበ ሂሳብ ተይዞ ተገኝቷል። በዚህ ምክንያት የ2010 በጀት ዓመት የወጪ ሂሳብ ዝቅ እንዲል እና የተሰብሰበ ሂሳብ ደግሞ ከፍ ተደርጎ ሪፖርት ተደርጓል። በሌላ በኩል በ2011 ደግሞ በዚህ የገንዘብ መጠን ወጪ ዴቢት በማድረግ ተሰብሰቢ ክሬዲት ተደርጎ ተመዝግቧል። በዚህም ምክንያት የ2011 በጀት ዓመት ወጪ ከፍ ብሎ ታይቷል።
6. ያለአግባብ ከውሎ በላይ ብር 8,129.15 ክፍያ በመፈፀሙ የመንግሥት ገንዘብ አለአግባብ ወጪ እንዲሆን ሆኗል።
7. ከህግና መመሪያ ውጭ ያለአግባብ ብር 22,720.00 ክፍያ በመፈፀሙ የህግ ጥሰትን ከማስከተሉም በተጨማሪ የመንግሥት ውስን ሀብት አለአግባብ እንዲወጣ ተደርጎታል።
8. በድምሩ ብር 559,570.62 በተገቢው የሂሳብ መደብ መመዝገብ ሲገባው ያለሂሳብ መደቡ መመዝገቡን ተረጋግጧል።
9. ከተለያዩ ሠራተኞችና ድርጅቶች የሚፈለግ ተሰብሰቢ በድምሩ ብር 5,775,610.9 በወቅቱ ሳያወራረድ ተገኝቷል።

በጀት፡

10. ከውስጥ ገቢ ሂሳብ ብር 450,033.10 ለሂሳብ መደቡ ከተደለደለው በጀት በላይ ወጪ ሆኖ ተገኝቷል።

ከላይ በተራ ቁጥር ከ1 አስከ 10 በተገለጹት ጉልህና መሠረታዊ ልዩነቶች የተነሳ በእኛ አስተያየት የዩኒቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ አያሳዩም።





ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፤

ምንም እንኳን በሰጠነው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

- ከመደበኛው በጀት ብር 6,304,014.21 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑን፤

ሌሎች ጉዳዮች፤

- በ2011 በጀት ዓመት የንብረት ቆጠራ ሪፖርት እና ማመዛዘኛ ተሰርቶ ያልቀረበ መሆኑን፤
- ከትምህርት ሚኒስቴር የመጡ ቁጥራቸው አራት የሆኑ የዳቦ መጋሪያ ማሽኖች ያለአገልግሎት ከአንድ ዓመት በላይ የተቀመጡ መሆኑን ተረጋግጧል።



የፌዴራል ዋና ኢዲተር መ/ቤት